

ለተደንጋ ተወዳለሁን ?

ታው-ቁው-ና ተፈጻሚው አንድ የሚገባህ እንደ

**«መዳን በለላ በማንኛው የለም» : እንደገኘበት ከነፃ
የሚገባን ለለምች የተሰጠ ስም ክስማይ በታች ለሌ
የለምና» : የካጥርሮች ሆራ ይ : ይ :**

ከዚህን ቅጽ ተስተካክለ የዚህን ማኅበር መውጭ ነውም፡ ከዚያ ቅጽ በላይ ከዘላለም ጥሩ ማለትም ከነገሩ ስለም ስለም ተፈልጋለሁን?

አነሱ የባለምን ተጠካችና ማቅረብ፣ በስተቶም ለመ
ደምሰለ ያመንፈለን ለላምና የዘላለምን አዴዎት
አንድያው ለመሰጣቸው የመጥወቻ የለግዢስላሳሰር በግ
አየተበት ከርስተዋል ጥሩታዊ ከርስተዋል ተቀብቷቸ
በከማቻሁ የከበረ ሆኖ ወደፊት ተ ይለም አገርቃቻቸ
ጋለሁ ተቀብራን በግልቻሁ ተስተወሙ ተ ይለም
ተግኝ ይለም የዋህ በሰበሰም ተስተኞኝ ይለም ለእፍራሽ
ሁም እስተዋል ተግኝቻሁ ተቀብራ ልማት ምክንያው
ቁላ እውቀት የሰለ ወደ እቅዱ ይጠራል ተ ይለም
ይል ይለም የሰለ ተ ይለም

ከርስቲያን ከተ ከዚያው ካለሁት ዓለም ይደንጋ
ዘንድ ገንድ መተ : እንደተቀበሩኝ እንደተገኘ በታ
የን ከተጨማሪሁበት የወተ መንገድ አሁን ለምዕስ
ጠህ የጥኑን የቅልም በርሃን ነው = ከርስቶስ የሰ
ይወተ በርሃንና የሰይወተ መንገድ ስለሚ ከምግ-
ጋሁበት የመለማ ጥሩ መለሰ በሰይወተ መንገድ
ለመራህ ዘግቸ ነው =

አዎነትን በታውቁ እውነት አርሱት የወ
ማሳ «እውነት ጽጌልኝነው?» ተል ይህናል *
እውነት ከርስተኛ ነው፡ እውነት የሆነው ከርስተኛ ስለ
ገኘ እንተተኞቸት መርገም ከተሰጠው ፖሮግ በውነት
ፍፊያ ወይሆነው ወይ ሁሉተኛው አካም ማረጋገጥ ወይ
ሸላ ወደ ከርስተኛ በግምገም ልደት አውራር ይለው በን
ዘንድ በማይበስብኩና በማይራርስ (በስቶው) ሆኖ ተገ
ለጠ፡ በመስቀል ተለቅለ በመሞት የባንኩና ለላልን
ሽረ «የዋጥና የሰላለ መከፈልታዊ በአዲት ነው፡ ለሰደ
ና፡ ጥሩ—ጥሩ

հօսքաւը հերթ քվանչու քս քիպա-
հւու աշ զըղբ տշպան և ամս է քըպ
քդա լուղքափ ձպիկուհի լուղք հերթ
Մբ Ամշ Գլու ։ Հերթ քիպա ամս է ։
Աև իջկագիւ հուսկա քալս ։ Խուշը մեթա-
մա տշպափ հեթան հերթ հալս հու ։ Պիկ
է ։ Էդ է է է ։ Ան պիկ ։

ՀԱՅ ՔՄՈՂՄԹ ՓՆ ՀԱՎ-Ն ԽՄ ։ ԶԿՐ ՔՄՄ
ԱՅ ՓՆ ՀԱՎ-Ն ԽՄ ։ ԱԼՀՀ ԱՊԴ ԱՌԱ ԹԵՐ Ի ԿՐ
ԱՌԱ ԱՌԵՐ ։ ԱԼԵՒՄ ։ ԱԿ ԲՈՎԵՐ ՓՄԴ

ከናሸ ከግዢረሰው አዲምዋ ስራውት ለላምና ሌሎችት
መታወቃ-ገንዘብ ወደ ሁለተኛው አዲም ወደ ከርስቲያን
ተለወጥና ከርስቶስን በመምሳሌ በስራውት እና :

«ከርስቲያን ለመምሳሌ እንዲች አሸኑ

ՀԱ՞» ԴԱ ԲՄԳԱ :

«Ով հովհան հասցեի ԿԱԴՎԸ ՈՒԾ
ԹՁ ՀԱՌԱԽԹՔԻ ՄԵՂՄԱԴ ԱՐ ՀԵՖԱԲ»
ՔՇԱԼՎԵՆ ՄԱԼԻ-Ք ՀԱԲՀ ՀՅԱՄԾՎԸ «ՔՄԷՒՇ»
ԽՄԵՐ ՔԴՎԸ ՄԵՐ ՆՄ ։ ԵՍՄ ՊԼԵ ԽԱԲԴ
ԽԸ ՔԴՎԸ ՀԵՋՊ ՆՄ ։ ԽԱԾ ՆՄԳ ԹՁ ԽԱԾ
ՔՄԱԼԱ ՊԼԵ ՆՄ ։ ՄԵՐ ԶՄ ԶՄ ՔԱՐԱ
ՀԱԽԵԾԻ ՄԵՂՄԱԴ ԱՎԾԱ ՀԵԼՄԴ ։ ՔՇԱԼՎ
ՈՎԳ ՔՄԵ՛ՍՈՒՌՈՎԵՆ ՀԵՄԾՈՎ ՏԱՐ ՏՃԵ
ՀԱ ։ ՑՇ ՔԾ ԵՇ ։ Պ

ከርስቲያን ገዢ ለውጥ መጋቢቶ ነው = ፍቃድ ቅር
ይ፡ ፍቃድ ለውጥኑም የግብረአብባል፣ መቋበጥን ደል
ነመት በዘላለሱም ሲሆዎት የተኞኔ የአምባካሁም ሁኔታ ነው
በአሁን ነው እያወሰን ክርስቲያን አሉን ምስክር በስለት
የተወለደ ሁኔታ ነው፣ ከመንፈሰ የተወለደ ገን መጋቢት
ነው ያለው = እንተም ክርስቲያን ለመግለጫ ከውጭና
ከመንፈሰ መወለድ አለበሁ = የተቀኑ፡ ፍቃድ—

«የክርስቶስ ሥር አንድሬት አለባቸው
ሉ-?» ተል ይህናል :

መጀመሪ ቅዱስ : — «በስቱ ገብ፣ በመላታች
ሁም ይሰራው ዘንድ እያንዳንዱችሁ በእኔሰባ ካርተዋለ
በም ተጠውቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጠት ተተብላ
ቃሬ = ይህ የተከና ቅዱስ ለሌሎችን፣ ለሌቻችሁ = ቤት
አያላከትንና ወደ እርሱ ለማጠራቸው በሩቅ አገ
ሁለ ንውድ »አቶችው ይልፏል የጥም ሆኖ ይጠቀሙ—በዚ

ԱՌԱ. ԱԽԵՄՔ ԻՆԾՈՒ ԻՆԾՈՒԻՆ ՀՅԶ
ՄՅՆՎՃՐԻ ԻՆԾՈՒ ԱԽԵ ՔԴԱՋԱՄ ՏՔՈ ՔՄԱԼԻԺԱ =
ԱԽԵՐՈՒ ԽՊՐ ՔԴԱՄՔԵՄ ՄԱՆ ԻՆԾՈՒՈՅՆ ՀՅԶԱԱՈՒ-
ՓՈ. Ա.ՔԱՆԱՀ ՀՅԶԱՍ ՑԱԼ : — «ԱՀՅԴ ՄԱԴՄ-
ՔԱՊԱՀԱԿԱՆ ԸՆՔ ԳԴԱՄ : ԱՆԾՈՒ ԿԳՊԳԴԻ
ՀԱՇԴՐՄ ՄԱԴՄ ԱՆԾՈՒ ԲԻՆԾՈՒԻՆ ՔԴԱՄՔԵՄ ԻՆ
ՈՒՈՅՆ ԱՊԱԴՄ » : ԴԱ Բ : ՃՅ ՃՅ : ՔԴԱՄՔ

Ա/ Հեղինակ՝ Արմեն Պապյան

ስ/ በመንጋገጌ ተከሰ መታደሰ አዲነን እንደ

ለኛ ለለደረግናው በፊልቅ ሲለ ንብረው ሥራ እያወደም” ይገባል ዘመን ነው

ՊԵՏ. ԽԱՍ ՈՂՅ ԽԵՊՈՎԾԻ ՔԲԼԻ ԱԽ
ՀԵԴ. ԿՄՆ-ՔԱԾՈՐ ՀԱՅՈ ԱԺԴԻ ՈՄԿՎՃ ԽԱԲՐ
ԱԾ ՀԱՅԵԴ ՀԱՅԵՐՎԱԲԾ ՈՒԽԾՈ ՀԱՅՈ ՊԼԵ
ՈՒԽԾՈՒ ՄԵՐ ԹՈՒՐ ՈՒԽԾՈՄ ՀՅԵԴ ՀԱՅԵ
ՔԾՈ ԽՎԵ

በኢትዮ-ስኩርያ በመጠወች እኩለን እኩያ
«ከርስቲያን» በላለበላት ሰምቶች፣ የውጭበት ሰምቶች፡—
«አለካሁ ማንኛውም በክርስቲያን በሆነ እኩለ ቅጽረት
ነው፣ እኩለው ንግድ (እኩማዊ ሆኖ) እኩይሳል፤ እኩለ
ሁሉም እኩለ ሆኖኩል» ይላል፡ ይኝ ተርጓሜ፤ ጥሩ፤

በንጂ ገዢው የጥሩ በጠቃላይ ዘመኑ
በኢትዮ-ዲ ከርስቲያን ስም በመመቻ ካለበበዎች
በፌር እኩን በላቦከው የእግዚ ሆኖ ሆኖ የነገድ
አፈጥኝ ማኅት ለማግኘት ይጠዋ አት-ቻልም እና
የመንፈስ እረዳት የሰራተኞች = የሚያውሃና የሚያ
ስጠቅሙ ለብ አይደለም ይህ እኩን በላይ ለይ
የለው የጽጋዬ እኩም መንግ በታችበውን ተተክ
በተባለት ይጠዋ የሚይረኝ በቻቻ የሚያል ባዕድ
ጠላትሁ (ማለት የነፍሰሁ መለን) በመሆኑ ከዘጋጀ
ዚ በመተባበር ነፍሰሁ ለለሆነው በላይን ለማ
ግኝት አያስቻልሁም = ገዢ ፍ፡ ገዢ — ገዢ ይኩ ተረ
፩ : ፩ — ፪ ይኩ

ከሰበርከው በረራ ስነዎላ ለመኖን እኔታ የተወስኑ
ከሰጠትን (አይወጥን) ለገባው በሰላም መኖር ተች
ሳለሁ::

ԱԽՈՂԱՆ ՓԻՂ ՄԵԴԱ

卷之三

ԱՀՅՈՒՄ ԱՐԴ ՊՈՎՄԱՆ ՄԵԺ-Ը ԽԵՆՔԻՆ
ԽԱԼՈՒՄ ՔԻԼՉԱՐՄ ԾԼԴ ՄԵՔՐ ՔՄՆՎԵԴ ՄԵԴԱՆ
ՔԵՐ ՄԵՓՈԱ ՔՈՂԱՂՅԱ =

ለእኔም ልደት በማሆን መታወቃና ወጪና ስራ
ቅርቡ መታደሰ እናን የሚለውን ለስተቀበለሁ አንቀ
በው ነፃ ተ ይ : ይ = ከእርሱው እናም ወጥቱ ከርስተ
ስን የየተረከበው ለእኔም ልደት በማሆን መታወቃ
ግለጽ ስለመ በመጠመቅ ነው ያቀዋ ሚኑ ይቻ :
ይኝ ይኝ ቅር ይ : ይ—ይኝ የገር ይ : ይኝ የገዢ
ሸሩ ገብ | ይ—ይኝ

በመንጋለ ቅድሚ መታደለ ማለትኩ የንግድ

እንተም የሚያደርግት እናሰን የሚያደርግት አካል (፲፻)
የሉስ ስው ለለሁንጌ የሚያደርግትው ሆኖ ተሸጋዣ ወይ
ማይችልት የከርስቲያን ሆኖ ለተለወጥ፣ እናሰን ያገኘ
በአግባብ አገልግሎት መግለጫ መታደሰ ይኖርባቸዋል
ስለሁንም የመንፈሰ ቅድስ ጉምት አስፈላጊነት
ለንቀሳሽ መታደሰ እው ማለት እው በ በመንፈሰ
ቁል ካላታደሰ በቀር ወደ መግለጫ ለማያገኘ
አመግባት አታቸው ይህ

መንፈሰን አንድ አገኘለሁ ?

ታ ይህና ይ :

አግባብናው መንፈሰን ለምር ለማሽ ሆኖ የለ
አድልዋ አንድሸቦጥ በኢትዮጵያ ይ : ይህ « በቅዴ
ሙራት ይ : ይ : ይ = በቅዴ ይ : ይ : ይ ለመመልከት
ተቻለሁ» ቅዴ አንድሸቦ ይላል : «በቀለ ፍጤት የተባ
ለውም ቅና (የእንጂዕስ ቅና) በደረሰ ገዢ ሁሉ ሁሉም
በአገድ ለነፃ ለበረው ስለ : ይህንት አንድሸቦ
የጥቅም የውሳኔ እና ለስጠኑ ይችግሩ መጠ : ተቀና
መው የነበረበትንም በይት ሁሉ ምሳዣ = አንድ ለሰነድ
የተከናወል ለበጥቅም ቅና ተቻለቸው : በየእንጂዕስ ቅና
የይ ተቀመጥናቸው = በሁሉም መንፈሰ ቅናስ የጊ
ጥቅም + መንፈሰም ይኩኑ በሚድ አንድሸቦጥው በሌላ
ልቀጥ ይኩኑ ይመር» ይላል : በመንፈሰ ቅናስ
በመሞባት በሌላ ለተገኘ መናገር ለአንተም ይምር
የተፈቀሱ ነው = የቅዴ ይ : ይ : ይ = ይር. ይ : ይ

በማርያም ቅና አንድሸቦ ተገለግዎ በመንፈሰ ቅናስ
አጥማቸው አያዥ በ ስለዚ ለተገኘ ይይሮናለ
የልብ አያምለን ነው ለቀመጥ ሆኖ አንድሸቦ አንድ
ሸቦው ማዘት መንፈሰን ያደለኛል = ስለዚ መንፈ
ሰን ለመቀበላ በመመዝት ለተገኘ ከፍተኛ በረቻ
ቁጥ ተጊዜነው ወጥልለ በመንፈሰ ቅናስ ተቀ
ሳለሁ * ለይመትህም ይግሞ ይቻልል ይ :

ከዚህ በመንፈሰ ትልተውለሁ ዓንድ ወደ አግባብ
ናውናው ማግኘት ለተገኘ ለተቻለቸው = የቅዴ ይ :

አያስ-ሰኞ አብ አንድ ይችው :

የተለያዩ ይጥናት ያለቸው ለምና አያስ-ሰኞ
ናውናው ማግኘት ለተገኘ ለተቻለቸው = የቅዴ ይ :

አያስ-ሰኞ ለሰን ለረቀመወመር : በየሰነድው
የችንቷ እኔ ?

ፈልጋዕ አብ ለሰንቸው በስሜያ የቅናስ አያምለ
መስለት አብን ለተገኘ ይቻለቸል በሌላ (አያስ-ሰኞ)
በመቀብል ሆኖ : — አያስ-ሰኞ (አብም) — «እንተ
ፈልጋዕ ይህን የቅና መሆኑ (ወቅ ምመት) ከስደስት
ውር እናናንተ ይህ ለፍር ለተ-መ-ተማኗት? እናን የየ
አብን ከይ-ተሳይ እናናንተ እናን ከይ-አናናን ተለ
ለሁ? እና በአብ አንድሸቦ እናናን በሌላ እናናን አብም
ንምናን» ወቅ ይ : ይ : ይ :

ይወልሏም የመመዝት እና ይግሞ አለው» : «እናና
አብ አንድ ከሚ-ሸቦ ቅና ተቻለቸው ይ :

መለከት አያስ-ሰኞ ለሰን አንድሸቦ ለመንገዱ ተቻ
ለሁ = የቅና ይ : ይቻለቸ የቅና ይ : ይ :

«በመንፈሰ ቅና እና : — ቅና አግባብና
ናውናው ይ : ይቻለቸ የቅና ይ : ይ :

ሁኔታ ተሸካለ ለሰን ለማግኘሁ
አግባብናው አንድ አግባብናው ነው : እርዳ-ንግ
በፍጊዜ ለሰን ወደፊት የቅና አንድሸቦ ተቻ
ለሁ »

የቅና ይ : ይቻለቸ የቅና ይ :

አግባብናው አንድ አግባብናው ነው : የቅና ይ : ይ
ለሁ በቅና የቅና ይ :

በመንፈሰ ቅና እና : — ቅና አግባብናው ለማግኘ
ለውናው የቅና የቅና እና : የቅና የቅና የቅና

በመንፈሰ ቅና እና : — ቅና አግባብናው ለማግኘ
ለውናው የቅና የቅና እና : የቅና የቅና የቅና

የቅና የቅና የቅና :

«በምንጫት ሆኖ በምድር ለተገኘ ለተገኘ የቅና
አግባብናው አንድ ለመንገዱ አንድ ይሁኑ ይሁኑ» ይላል
በኩ :

አው-ለሁም «ከሁ-ለ-በለይ የሚሆናው-ለሁ-ለሁም የሚ
ውሃ : በሁ-ለ-ም የሚ-ጥርክና አግባብናው የሁ-ለ-ም አብት
አለ» ይላል : እኩ. ይ : ይ :

በመግኘ ይ : ይ «ከከለቱ በሁ-ም መጠ እርዳ-ንግ
ከዚህ በለይ ሆኖ ለዘላለው የተባረከ አግባብናው
አግኘ» ይላል :

በቅናው ይ : ይ «ይ-ገው በአርሱ በከከለቱ
«የመለከት መለት ሁሉ በቅናው ተቻለው ይቻል»
የኩ አግባብናው በሁ-ም ተቻለው : በሁ-ም የቅና
በመንፈሰ ዓንድ ሆኖ : እርዳ-ንግ በቅና የቅና
ቁጥ ይቻል :

በመንፈሰ የቅና :

ለመስከት የቅና :

በአገኘ ተቻለሁ :

በቅናው የቅና :

በአግባብናው አንድ ሆኖ : እርዳ-ንግ በቅና የቅና
ቁጥ የቅና :

አያስ-ሰኞ አንድ ሆኖ : እርዳ-ንግ በቅና የቅና
ቁጥ የቅና :

የቅና የቅና :

**ልተደን
ትወዳለሁ ?**

Sayadi-al-nas.ae
صيادي الناس

ለተፈጻሚ ተብሎ
በግ. ዓ. ተ. 442
ለ. ል. ይመጽ :

ተ. ቤ.